

# የካውንቲ ነዋሪዎችን ዲላማ ያደረጉ የ ኮቪድ-19 ተዛማጅ ማጭበርበሮችን የሞንትጎመሪ ካውንቲ የሽማግሌ ጥበቃ ቢሮ እያጋለጠ ነው

አስቸኳይ መልዕክት ሐሙስ የካቲት 18 ቀን 2021 ዓ.ም.

የ ኮቪድ-19 የጤና ቀውስ በራሱ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ መቆየቱ ሳያንስ፣ በቅርቡ ነዋሪዎች ከቫይረሱ ስጋት ጋር የተዛመዱ የማጭበርበር ወንጀሎች ዲላማ ሆነው ተገኝተዋል ። አሁን የሞንትጎመሪ ካውንቲ የሽማግሌ ጥበቃ ጽህፈት ቤት በካውንቲው ኮቪድ-19 አጠቃላይ ድረገጽ ላይ ነዋሪዎች እነዚያን ማጭበርበሮች እንዴት እንደሚለዩ መረጃ እየሰጠ ይገኛል።

እስካሁን ከተደረሰባቸው የማጭበርበሪያ ስልቶች መካከል ዋናዎቹ የሐሰት ምርቶችን ፣ የምርመራ ቦታዎችን እና የክትባት መድሃኒት ተገኝነትን የሚመለከቱ ናቸው ። ማጭበርበሮቹ በኢሜል ፣ በጽሑፍ መልእክት እና በስልክ ወደ ሽማግሌ እየተላኩ ነው ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች አጭበርባሪዎች ትኩረት የሚሰጡት ቅን እና የማይጠራጠሩ ነዋሪዎች በእውን ሊገኙ ለማይችሉ አገልግሎቶች ወይም ምርቶች ገንዘብ እንዲከፍሏቸው ማድረግ ነው። በሌሎች ሁኔታዎች ደግሞ “በድብቅ ድረ ገጾች” ላይ የሐሰት ወይም የተሰረዘ ክትባቶችን ለመሸጥ መሞከር ነው።

ብዙ አዳዲስ “የማጥመጃ ዘዴዎች” በአጭበርባሪዎች የተፈጠሩ ሲሆን ወጥመዶቹ በተለይ ያነጣጠሩት፣ ክትባት ለመከተብ ቅድሚያ መመዘገብ በሚፈልጉ ወይም በአካባቢው የመንግስት አስተዳደር እና በጤና ጥበቃ አካላት የተዘጋጁ የክትባት አሰጣጥ የቅደም ተከተል መመሪያዎችን መረጃ ለማግኘት በሚፈልጉ ነዋሪዎች ላይ ነው። አታላይ የኢሜል መልእክቶቹ ሽማግሌን የማሳበራዊ ዋስትና ቁጥሮቻቸውን (ሰሻል ሴኩሪቲ ቁጥር) ፣ የክሬዲት ካርድ መረጃዎቻቸውን ወይም የባንክ መረጃዎቻቸውን እንዲሰጧቸው የሚያግባቡ ናቸው።

የካውንቲው ሥራ አስፈጻሚ ማርክ ኤልሪች እና የካውንቲው ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ጋቤ አልበርኖዝ ቁጥራቸው እየጨመረ ስለመጣው ማጭበርበሮች ሽማግሌን የማስጠንቀቅ አስፈላጊነት ላይ ትኩረት በመስጠት ካውንቲው ከጤና መረጃ አቅርቦቶች ጋር በማያያዝ የገንዘብ ጥበቃ መረጃን እንዲያካትት ጥሪ አቅርበዋል ።

የካውንቲው ሥራ አስፈጻሚ ኤሊሪች “አሁን ከተከሰተው ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ለተከሰቱ በርካታ ተዛማጅ የጤና እና የገንዘብ ነክ ችግሮች ምላሽ ለመስጠት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ሁለገብ ቡድኖችን እና ባለሙያዎችን ማቋቋም ይጠበቅብታል” ብለዋል። አክለውም “አጭበርባሪዎች የዜና ክስተቶችን የዘረፉ ስልታቸው ለመንደፍ እንደሚጠቀሙበትና በሽማግሌ እና የንግድ ተቋማት ላይ የገንዘብ ኪሳራ ማድረስ እንደሚፈልጉ እንገነዘባለን ። በዚህ መሠረት ስለ ክትባቶች እና ምርመራ መረጃ ከመስጠት በተጨማሪ ነዋሪዎቹ የገንዘብ ጉዳት ሊያስከትሉ ከሚችሉ ከኮቪድ -19 ጋር የተዛመዱ ማጭበርበሮች ኢላማ እና ሰለባ እንዳይሆኑ ማስጠንቀቂያ መስጠት አለብን” ብለዋል ።

ከ ኮቪድ-19 ጋር በተያያዙ ማጭበርበሮች ላይ አዲስ ቪዲዮ ዛሬ የተለቀቀ ሲሆን በ <https://youtu.be/XlX6rRxxVN0> ላይ ማየት ይቻላል ፡

ስለ ወቅታዊ ማጭበርበሪያ ስልቶች ተጨማሪ መረጃ በካውንቲው የ ኮቪድ-19 መረጃ ድረ ገጽ ላይ ይገኛል <https://montgomerycountymd.gov/covid19/>

የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት አልበርኖዝ “ከኮቪድ-19 በኋላ አጭብርባሪዎች በቀላሉ የማይጠገን የገንዘብ ጉዳት ለማድረስ አዳዲስ መንገዶችን እያገኙ ነው” ብለዋል ። “ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በካውንቲው ነዋሪዎችን በተለይም በከፍተኛ ደረጃ የጥቃት ተጋላጭ የሆኑ ነዋሪዎች ላይ ያነጣጠሩ ማጭበርበሮች ለምሳሌ ሐሰተኛ የክትባት ጣቢያዎች ዝርዝር፣ ሐሰተኛ የስልክ መልእክቶች (የሮቦ ኮልስ) እና ሐሰተኛ የግል መረጃ መሰብሰቢያ መልእክቶች ቁጥር በአስገራሚ ሁኔታ መጨመሩን ተመልክተናል ። እነዚህን የወንጀል ድርጊቶች ለማስቆም እና ነዋሪዎቻችንን ለመጠበቅ የምንችለውን ሁሉ ማድረጋችንን መቀጠል አለብን” ብለዋል ።

የደንበኞች ጥበቃ ጽህፈት ቤት ዳይሬክተር ኤሪክ ፍሪድማን “እነዚህ አጭብርባሪዎች ብልጣ ብልጦች እና አጋጣሚዎችን በመጠቀም የተካኑ ናቸው ። የወቅቱን የዜና ክስተቶች እና ሽማግሌት የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ ያላቸውን ፍርሃትን እና ጭንቀቶችን ወደ ማጭበርበሪያ ስልቶቻቸው ቀይረው ለመጠቀም ይጥራሉ” ብለዋል።

ዳይሬክተር ፍሪድማን ነዋሪዎች ከአጭብርባሪዎች ወጥመድ ለመራቅ በካውንቲው አፊሴላዊ ድረ ገጽ ላይ በሚሰጡት መረጃዎች ላይ እንዲተማመኑ ይመክራሉ ። በካውንቲው ድረገጽ ላይ የሚገኘው መረጃ የሚከተሉትን ያጠቃልላል

- ስለ ኮቪድ-19 አጠቃላይ መረጃ እና በካውንቲው ነዋሪዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በተመለከተ <https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/>
- በካውንቲ መንግስት በሚተዳደሩ ክሊኒኮች እና ስለ የክትባቶች ቅድመ-ምዝገባ <https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/vaccine/>
- ደንበኞች ከኮቪድ ጋር ከተያያዙ ማጭበርበሮች ራሳቸውን ለመከላከል ስለሚወስዷቸው እርምጃዎች ከፌዴራል ንግድ ኮሚሽን የተሰጡ መረጃዎችን ለማግኘት <https://www.consumer.ftc.gov/blog/2021/01/scammers-cash-covid-19-vaccination-confusion>.